

# ጣረ ሞቱ ሲያንዣብብ



የጽንፈኛ አሃዳዳውያን ቱልቱላዎች መንፈራገጥ ጀምሯል። መሳይ መኮነን በፊተውራሪነት ተሰልፏል

መሳይ መኮነን ማን ነው ?



**መሳይ መኮነን ግዜ የማይሸረው የጸረ ህዝብነት ታሪክ ተምሳሌት ነው።**

ትላንትና የትግራይ ህዝብ በጎንደር እንዲጨፈጨፍ በውሳኔ ያነሳሳ፣ ቅማንቶች ሲጨፈጨፉ መዘገብን አሻፈረኝ ያለ፣ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የእምነት ቦታቸውና ጥረው ግረው ያፈሩት ንብረታቸው ተቃጥሎ ግፈኞች ከበው ሲጨፍሩ አልዘግብም የሚል፣ የኦሮሞ ህዝብ ኡኡታው በዓለም ህዝብ እንዳይሰማ ስልክና ኢንተርኔት ተቋርጦበት በድብቅ አዋጅ በኮማንድ ፖስት ሲጨፈጨፍ አልዘግብም የሚልና ወደ ትግራይ የሚወስደው መንገድ ለሁለት ዓመት ሲዘጋ እንዳልሰማ ፊቱን የሚያዘር፣ የህዝብ ዓይንና ጀሮ ነን እያለ የኢትዮጵያ ህዝብን በማታለል ገንዘብ በመሰብሰብ ላይ የተሰማራ የአሃዳዳውያን ልሙጥ ባንዴራ ጎታቸውን አውራና ፊተውራሪ በመሆን በጋዜጠኝነት ስም ኢሳት ከሚባል የዜና ተቋም ውስጥ የመሸገ ትላንትና የግንቦት ሰባት ዛሬ ደግሞ በግልጽ የኤዜማ በድብቅ ደግሞ የብልጽግና ካድሬ ነው። ለዚህ ምንም ማስረጃና ትንተና አያስፈልግም። በገዛ ራሱ በቪዲዮ ያሰራጨውን ብቻ ደጋግሞ ማዳመጥ በቂ ነው። የዚህ ሰው ጸረ ህዝብ ተግባር በሙሉ መዘርዘር አስቸጋሪ ቢሆንም በቅርቡ አየር ላይ ያዋለውን ቪዲዮ የቅርብ ግዜ ትዝታ በመሆኑና አገርን ከመበተን አንጻር ካለው አፍራሽ ሚና አንጻር በኢትዮጵያውያን በተገቢ መንገድ እንዲታወቅ እንደሚከተለው አቅርቧል።

በመሳይ መኮነን ወደ ህዝብ የተበተነው ቪዲዮ መሰረታዊ ይዘቶች የሚከተሉትን ያካትታል።

**ሀ/ በህወሃት ላይ ያነጣጠረ መልእክቱ**

- ህወሃት የጃጅ የገረጅፈ ትንፋሹ የሚቆራረጥበት በሞት ስረገላ ላይ ሆኖ ወደ መቃብሩ የሚያዘግም ነው። ኣብቅቶለታል።
- የመስመር የአላማ ዝባዝንኬ ልዩነት ምናባዊ ነገሮችን መጥቀስ ጅልነት ነው።
- የተዘረጋላቸውን የሰላም እጆች ወደ ጎን ገፍተዋል።
- የቁም ተስካር በሚመስል ህወሃት 4 ውሳኔዎችን አስተላልፏል።
  1. ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንደማይዋሃድ
  2. ከኢህአዴግ ጋር ሆኖ ያፈራቸውን ሃብቶችለመከፋፈል
  3. ከፌዴራል መንግስትጋር ስለሚኖረው ግኑኝነት
  4. በቀጣይ ኣብሮ ለመስራት የሚፈልጋቸው ሃይሎች እነማን እንደሆኑ ገልጿል ይልና እነዚህ ድልም ፍትህም ኣያገግሱለትም የመጨረሻ ኑዛዜ ናቸው ይላቸዋል።

**ለ/ የብልጽግና ፓርቲ ታማኝ ተላላኪነቱንና የብሄር ብሄረሰቦች መብቶችን መደፍጠጥ የሚያሳይ መልእክቱ**

- ህወሃት የብርሃኑን የብልጽግናውን መንገድ ትቶ ጨለማውንና የውድቀት መንገዱን መርጧል።
- ከብልጽግና ጋር መፋታቱ ከሌሎች ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርገውን ያሳጣዋል
- የምር ዴሞክራሲና ፌዴራሊዝምን እከተላለሁ ከሚለው ከብልጽግና ፓርቲ ጋብቻ አልመሰርትም ማለቱ ግራ መጋባት ነው። የሚጠቀመው ከብልጽግና ጋር ሲሆን ነው ምክንያቱም ወደ ከርቸሌ ከመግባት ያድነዋል

**ሐ/ እንደ ኮላኔል መንግስቱ ሃይለማርያም የትግራይ ህዝብን ማብጠልጠልና የፌዴራል መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ እንዲፈጽም የማነሳሳት መልእክቱ**

- ህወሃት በቀጭን ትእዛዝ የትግራይ ምድር በኢንዱስትሪ እንዲሰምጥ አድርጓል
- በበጀትና በሌሎች በጥገኝነት ያለውን ክልል የሚያስተዳድር ፓርቲ እንዴት የንብረት ክፍፍል ይጠይቃል
- ትግራይ 85 ከመቶ በጀቷ ከፌዴራል መንግስት ነው ለማእከላዊ መንግስት የምታዋጣው ኢምንት ነው። ትግራይ የደም ስሩ የተገመደው ከማእከላዊ የሃገሪቱ ክፍል ጋር ነው። በራሱ መቆም አይችልም። በሌላ ትከሻ ካልተንጠለጠለ በቀር አንድ ስንዝር ወደፊት አይንቀሳቀስም።
- ተጋዳላይ የሚል ቅስቀሳ አሁን የሚሰራ አይደለም
- ፌዴራል መንግስት አያሌ አስገዳጅ አቅሞች አሉት
- ለጸጥታና ደህንነት የሚሰጠውን በጀት ብቻ በመቀነስ ሊያሸመደምደው ይችላል
- ልዩ ሃይልና የሚልሻ ሰራዊትን የማፍረስ ተግባር የፌዴራል መንግስት የመጀመርያ እቅዱ ከመሆን አያልፍም

**መ/ የህብረ ብሄራዊ ሃይሎችን እንደ ከፍተኛ ስጋት የሚመለከታቸው ስለመሆኑ የሚመለከት መልእክቱ**

- ከሌሎች ፌዴራል ሃይሎች ጋር ተደራጅቻ ብልጽግናን አጠፋለሁ የሚል ውሳኔው ቀቢጸ ተስፋ ነው

- ኣቶ በቀለ ገርባ ፍላጎት እንዳለው ምልክት ኣሳይቷል

**ሰ/ ማጠንጠኛ ፍላጎቱ፣ ህልሙና ስጋቱ የሚያንጸባርቅ መልእክቱ**

- ወደ ቀና መንገድ ተመለሱ ግዜው ኣልረፈደም የሚል ነው። ዝርዝሩን ለማዳመጥ የሚከተለውን ሊንክ ይክፈቱና ጉድ በይ ኣገሬ ኣመኬላ ኣበቀልሽ ይበሉ።

<https://youtu.be/kFHq7C7ozSc>

የመሳይ መኮነን ኣመለካከት እንደ ፊተውራሪነቱ ኣነሳሁ እንጂ ይህ ኣመለካከት የጸረ ሕገ መንግስቱ፣ የኣሃዳዳውያን፣ በስመ ኣንድነት የብሄር ብሄረሰቦችን ህልውናና ማንነት የማይቀበሉ፣ ፌደራሊዝምን በጂኦግራፊ ገነጣጥለው ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚደልቱ በግልጽና በድብቅ የልሙጡ ባንዴራ ተሸካሚዎች ኣመለካከት ነው።

ይህን የመልስ ምት መልእክቱ በተላላኪው ካድሬኦቻው በመሳይ መኮነን በኩል እንዲደርሳቸው ልኬዋለሁ ይከታተሉት። ይህ መልእክት የጻፍኩት የህወሃት ካድሬ ስለሆንኩ ወይንም ህወሃትን እንደጣኦት የማመልከ ስለሆንኩ ኣይደለም። በመሳይ መኮነን የተነሳው ብትር በህወሃት ኣማካኝነት የኢትዮጵያ ኣስኳል ኣድርጌ ወደ እምመለከተው ወደ ትግራይ ህዝብ ያቀና መሆኑን ስለተገነዘብኩ፣ ኣገራችንን ለመበታተን የሚያጋልጥ ኣደጋ ስለሆነና የነመሳይ የብልጽግና ተላላኪነት መጋለጥ ኣለበት የሚል እምነት ስላደረብኝ ነው።

**የእነ መሳይ ጣረ ሞት ምንድን ነው ?**

ኢትዮጵያን የሚገነቡና የሚያጠናክሩ ሁሉም ብሄርና ብሄረሰብ ተሰባስበው ነው። እነዚህ ዜጎች በህገ መንግስት በመተማመን ሀብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ለመገንባት ቆርጠው የተነሱ ናቸው። እነዚህ ናቸው ለእነ መሳይ መኮነን ጣረ ሞት የሆኑባቸው። እነ መሳይ ብሄር ብሄረሰብ የሚሉ ቃላቶችንና ሀብረ ብሄራዊ ስርዓትን እንደ ጣረ ሞት ይመለከቷቸዋል። ይህ የነ መሳይ ጣረ ሞት ደግሞ ከንዱን ኣፈርጥሞ ጉዞውን ጀምሯል። ፍጥነቱም እየጨመረ ስለሆነ መሳይና መስሎቹ ደራሽ ውሃ ሆኖ እንዳይጠራርጋቸው ስጋት ላይ ወድቋል። ለዚህ ነው መሳይ በፊተውራሪነት የተነሳው። እነ መሳይ የሚፈልጉት በስመ ኣንድነት መደፍጠጥ ነው። ሩቅ ሳንጓዝ በኣማራ ክልል ውስጥ እንዲተገበር እየተገቡት ያለውን እንመልከት። እንደ ማንኛውም ክልል በኣማራ ክልል ውስጥም የተለያዩ ብሄረሰቦች ይኖራሉ። ኣማራ፣ ኣገው፣ቅማንት፣ኦሮሞ፣ ዓፋር፣ ኣርጎባ ወዘተ ብሄረሰቦች ከነዛ ውስጥ ናቸው። እነመሳይ እነዚህ ብሄረ ሰቦች የራሳቸው ቋንቋ ባህልና ነጻ ማንነት ያላቸው ህዝቦች መሆናቸውን መቀበል ኣይፈልጉም። ይልቁንስ ኣገው ኣማራ፣ ቅማንት ኣማራ፣ ኣርጎባ ኣማራ እያሉ ብግድ ኣማራ ናችሁ ይሏቸዋል። ኣገው ኣገው ነው እንጂ ኣማራ ሊሆን ኣይችልም።ቅማንትም ቅማንት ነው እንጂ በምንም መመዘኛ በኣማራ ክልል ስለተካለለ ብቻ ኣማራ ሊሆን ኣይችልም። ለምን በዚህ ማንነታቸው ኮርተው እንዲኖሩ እንደማይፈልጓቸው ኣንባብያን ልብ በሉ። ኣማራ ክልል ውስጥ የሚኖር ኦሮሞን ለምን ኦሮሞ ኣማራ ኣይሉትም ? ኣይቻልም ኦሮሞ ኦሮሞ ነው። እነመሳይ ይህን ሃቅ ኣፋቸውን በግድ ከፍተህ ልትግታቸው ካልሆነ በስተቀር ሊውጡት ኣይችሉም። እንኳንና በኣንድ ክልል በኣገቱ በሞላ ያሉትን ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ፣ ትግራዊዊ ኢትዮጵያዊ፣ ሶማሊያ ኢትዮጵያዊ፣ ወላይታ ኢትዮጵያዊ፣ዓፋር ኢትዮጵያዊ ወሸተ ነኝ የሚሉትን ብሄር ብሄረሰቦች ማንነት የላችሁም ዝም ብላችሁ ኢትዮጵያውያን ነን በሉ እያሏቸው ኣይደል !

የፊተውራሪ መሳይ መልእክቶችን ኣንድ በኣንድ እንያቸው

**ሀ/ መሳይ በህወሃት ላይ ያነጣጠረ መልእክት ምንድን ነው ?**

ህወሃትና እህት ድርጅቶቹ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት የፈጸሟቸውን ጸረ ዲሞክራሲያዊ ተግባሮች፣ ራሳቸው ላይ ደቀው ሕገ መንግስት ተገዥ አለመሆናቸው፣ በሙስና መጨማሪያቸው፣ የህግ የበላይነትን መጣሳቸው፣ ነጻና ገለልተኛ ተቋማት አለመገንባታቸው አምርረው ከሚቃወሟቸው ኢትዮጵያውያን አንዱ ነኝ። የአንበሳውን ድርሻ ደግሞ ህወሃት ቢሸከመው እስማማለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ድርጅቶች ኢትዮጵያን በድርብ አሃዝ እንድታደግ በማድረጋቸው፣ አባይን ደፍረው በመገደባቸው፣ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የአፍሪካ የሰላም አስከባሪ እንድትሆን ማድረጋቸው፣ የመገናኛ የህክምና የዩኒቨርሲቲዎች ብዛት ኢትዮጵያን እንዲያጥለቀልቁ በማድረጋቸው አገር ወዳድ ጀግኖች ናቸው ከሚሉ ኢትዮጵያውያንም አንዱ ነው። አሁንም የነዚህ ድሎች የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ህወሃት ነው ከሚሉ ዜጎች ጋር እስማማለሁ።

ዘመኑ የህዝቦችን ማንነት የማይቀበሉ፣ በስመ አንድነት የተለያዩ ማንነት ያላቸውን ኢትዮጵያውያንን ለመደፍጠጥ የሚከፈሉ ጸረ ህገ መንግስትና ኢትዮጵያን በጄኔራራል በጣጥሰው አገር እንድትበተን የሚዳዱ፣ አገሪቷን አስኳል በመሆን ጠምሮ ይዞ የነበረውን የህብረ ብሄራዊ ሃይልን ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ እየተቀባበሉ በማምታት የኢትዮጵያ ህዝብን አደናግረው አስኳሉን ካዳከሙ በኋላ አገርን ወደ ገደል አፋፍ እየገፈተሩ ያሉ ልሙጥ ባንዴራ ተሸካሚዎች አንድ መዝሙር የሚዘምሩበት ዘመን ከሆነ ሁለተኛ ዓመታችን የምናስቆጥርበት ዘመን ሆኗል።

በሌላ በኩል ደግሞ በጉም መሃል ፈንጥቃ እንደምትወጣ ጸሃይ በጀግንነት በረጋግደው ብቅ ማለት የጀመሩ የህብረ ብሄራዊ ሃይሎች እየተሰባሰቡ መሆናቸውን በአይን በብሌናችን የምናይበት ዘመን ነው። ይህ ዘመን የህዝቦች ማንነት ለምንቀበልና በህብረ ብሄራዊ ፊደራሊዝም ለምናምን ታላቅ የምስራች ሆኗል። ለደፍጣጮች ግን ጣረ ሞት ነው። ይህ ጣረ ሞት በነዚህ ጸረ ህገ መንግስት ላይ እያንዣቸው ስለሆነ ደግሞ መንፈራገጡን ጀምረውታል። መንፈራገጡን በግምባር ቀደምትነት የጀመረውም ትላንትና የትግራይ ህዝብን ጨፍጭፉ ብሎ የጎንደር ህዝብን የቀሰቀሰና በቅርቡ ደግሞ የኦሮሞ ወጣት ጀግኖች ቁሮዎችን በመንጋነት የፈረጀው የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮነን ነው።

**መሳይ በህወሃት ላይ ያነጣጠረው ምን እያለ ነው ? ለምንስ ነው ?**

የመሳይ አለቃ ኤዜማ ደጋግሞ ለብልጽግና ሮድ ማጥ የምንሰጠው እኛ ነን እያለ ሲነግረን ከርሟል። ኤዜማና ብልጽግና አንድም ሁለትም መሆናቸውም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በቤተመንግስት ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ውይይት መሪ አድርጎ ብግልጽ አሳይቶናል። መሳይ የነዚህ ተስፋኛ ነው። ለዚህ ነው ዓይኑን በጨው አጥቦ የብልጽግና ጉዞ የሰላም፣ የብርሃንና የብልጽግና ጉዞ ነው ህወሃት የብልጽግናን መንገድ ትቶ ጨለማውን መንገድ እየመረጠ ነው እያለን ያለው። መሳይ መች ያፍርና ህወሃት እዚያ ከረጢት ውስጥ ካልገባ በቃ ! ሞተ ! ተናዘዘ ! እያለን ነው።

ለመሆኑ መሳይ የፖለቲካ ፓርቲ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል ? ብልጽግና ፓርቲኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከ140 ከሚጠጉ ፓርቲዎች አንዱ ነው። የመንግስት መዋቅር አይደለም። የሚሰማሙ ፓርቲዎች አንድ ላይ እንሰራለን ሲሉ የማይሰማሙ ደግሞ ለብቻቸው ከሚመስላቸው ጋር ይሰባሰባሉ። ለምሳሌ የልሙጡ ባንዴራ አምላኪዎች አንድ ላይ ሲሰባሰቡ የህብረ ብሄራውነት ፍቅር ያላቸው ደግሞ ለብቻቸው እየተደራጁ ነው። ህወሃት የብልጽግና ፓርቲ አይሰማማኝም፣ አሃዱአዊ አመለካከት አለው፣ ህጋዊ አይደለም፣ የአገር ክብር አሳልፎ የሚሰጥ ነው፣ ኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት አሳጥቶ እየበተናት ነው፣ በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ እያስፈጸመ ነው፣ ፓርላማ ባልወሰነው ግዚያዊ የአስቸኳይ ግዚያዊ አዋጅ በድብቅ አውጆ

ኢሉታው የዓለም ሕዝብ እንዳይሰማው ስልክና ኤንቲቲቲ አስዘግቶ የኦሮሞ ሕዝብን በኮማንድ ፖስት አሳር መከራውን እያሳየው ነው። የቅማንት ሕዝብ ሲጨፈጨፍ ትንፍሽ አላለም፤ መስጊዶች ሲቃጠሉ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወገኖቻችን ንብረት እየተቃጠለ እንዳላየ ከሚያልፈው፤ ሚልዮኖችን ለመፈናቀል የዳረገ ሰላም የራቃት አገር እንድትሆን ካደረገ ከብልጽግና ጋር አልሰለፍም ስላለ ህወሃት ቢቃ ! አቢቃለት ! ወደ መቃብር እየወረደ ነው ! ካርቸሌ ትገባለህ ! እያለ ይህን ሁሉ መዓት የሚወርድበት የኢትዮጵያ አንድነት አሳሰቦት ነው ወይስ የሚሰጠው ኮምሽን እንዳያጣ ? ፓርቲዎች ከተሰማሙ ለራሳቸው ነው። ካልተሰማሙም ለራሳቸው እኮ ነው። በመንግስት ጉዳይ ላይ ግን የአገር ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም በጋራ መሰለፍ ይጠበቅባቸዋል። ህወሃትም ግንኙነታችን ብህገ መንግስቱ ብቻ ይሆናል ብሎ በግልጽ አስቀምጧል። ይህ አልገባ ብሎት ነው ጃል እንዲህ እንዲንፈራገጥ ያደረገው ? መድረክና አነግስ ከብልጽግና ጋር መቸ አበሩና ? ታዲያ እነሱ ላይ እንደዛ ያላላዘነው ከመሃይምነት ውጭ ምን ሊሆን ይችላል ? ለዚህ ነው ጉድ በይ አገራ አመኬላዎችን አብቅለሻል የምንለው። መሳይ ! ዓላማችን የየቅል ነው አብረን እንድንሰለፍ አያደርገንም ያለ ፓርቲ ጠላት ነው አይባልም። ይህ የፖለቲካ ሃሁ ነው። እሺ ! ይህን ይዘህ ወደ ሕዝብ መቅረብህ ኢሳትን፤ ኤዜማንና ብልጽግናን አስገመትካቸው። እንዳልከውስ ብልጽግና እውነት የሰላምና የእድገት ጉዞ ነው ? በዚህ ጉዳይ ግዜ አላባክንም። የተፈናቀለው ገበሬ፤ እየሞተና እየቆሰለ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ፤ እየተዘረፈ ያለው የአዲስ አበባ ሕዝብ፤ ብኑሮ ውድነትና በሰራ አጥነት እየተሰቃየ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልሱን ይሰጥህ ! ታዲያ ህወሃት ወደዚህ ካልገባህ አቢቃልህ ሞትክ ይባላል ? ? ?

**ለ/ መሳይ እንደ አያቶቹ እንደነ ኮለኔል መንግስቱ ሃይለማርያም የትግራይ ሕዝብን ማብጠልጠልና የፌደራል መንግስት በትግራይ ሕዝብ ላይ ግፍ እንዲፈጽም የማካሳሳት ስራውን ብግልጽ እያጠጠረ ነው።**

ትግራይ ባላት እምቅ የተፈጥሮ ሃብትና በቱሪስት መዳረሻነቷ በልጆቿ ጀግንነትና ታታሪነት ለአገሪቱ ኤኮኖሚ ምን አስተዋጽኦ እያደረገች እንዳለች ባለሞያዎች ሊተነትኑት እተወቀለሁ። የትግራይ ትልቁ ሃብቷ የሰለጠነ ባህልና ታሪክ ያለው ሕዝቧ በዋናነት ሲጠቀስ ትላንትና ድንጋይ ሲባል የነበረ ከርስ ምድሯ የውድ ማእድናት ሃብት ሆኖ መገኘቱ ደግሞ ለነገሪቱ ኢትዮጵያ ተስፋ ከመሆኑም በላይ ትግራይ እንደ ሌሎች ክልሎች ለአገሪቱ ኤኮኖሚ የድርሻዋን በማዋጣት ኢትዮጵያ ቆማ እንድትሃድ እያደረገ ካሉ ክልሎች አንዷ ነች። ዓመታዊ የግብር አሰባሰብ ሰንጠረዥ መመልከት በቂ ነው።

ይህ እንዳለ ቢሆንም ግን ትላንትና አያቶቹ እንመንግስቱ ትግራይ ለጠመኔ መግዣም አስተዋጽኦ የማታደርግ ደሃ ተመጽዋች ክልል ነች ሲሏት ከርመው በትግራዮቹ ወደ መቃብር ወርዷል። አሁን ደግሞ አንድ አይነት ታሪክ ብልጆቻቸው በእነ መሳይ ታድሷል። መሳይ የትግራይ ምድር በቀጭን ትእዛዝ በኢንዱስትሪ እንዲሰማጥ ተደጓል፤ ትግራይ በበጀትና በሌሎች በጥገኝነት ያለ ክልል ነው። 85 ከመቶ በጀቷ ከፌደራል መንግስት ነው የሚሸፈነው። ለፌደራል መንግስት የምታዋጣው ኢምነት ነው። ትግራይ በራሱ መቆም አይችልም። በሌላ ትከሻ ካልተንጠለጠለ በቀር አንድ ስንዝር ወደፊት አይንቀሳቀስም። ብሎ በድፍረት ትግራይን አብጠልጥሷል።

የጥላቻው ጥግ ሲገልጽ ደግሞ ፌደራል መንግስት አያሌ አስገዳጅ አቅሞች አሉት። ለጸጥና ደህንነት የሚሰጠውን በጀት ብቻ በመቀነስ ትግራይን ሊያሸመደምደው ይችላል። ይልና የፌደራሉ መንግስት በትግራይ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ የትግራይን ልዩ ሃይልና የሚልሻ ሰራዊትን እንዲያፈርስ ከፍተኛ ቅስቀሳ በማድረግ የትግራይ ሕዝብን በጦርነት ውስጥ ለማስገባት እየሰራ ነው። ትግራይ ውስጥ ጦርነት ተነሳ ማለት በመላ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል ነገር ለሽታም እንደማይገኝ እያወቀ ይህን ቅስቀሳ ማካሄዱ

ኢትዮጵያን ለማፍረስ ምን ያህል ቆርጦ እንደተነሳ በግልጽ አሳይቷል። ይህ ደግሞ ዓለማቸው ሆዳቸው ብቻ የሆኑ ሰዎች ሲያደርጉት በታሪካችን ደጋግመን አይተናል። ታሪካችን ያሳየን ይህ ብቻ አይደለም። እነዚህ አይነት ሆዳዎች መጨረሻቸው ምን እንደሆነም አሳይተናል። የአገራችን የጸጥታና የአንድነት ችግር በሰላምና በዴሞክራሲያዊ መንገድ ብቻ እንጂ በሃይል፣ በአስተዳደራዊ መንገድና ትጥቅ በማስፈታት በምንም አይነት መንገድ አይታለምም። ሲጀመር ትጥቅ የሚፈታ ይኖራል ብሎ ማሰቡ ጅልነት ነው። በሃይል ለማስፈታት መሳይ እየሰጠው ያለውን ምክር የሚቀበል የመንግስት ባለስልጣን ካለ ደግሞ ይህን ምክረ ሃሳብ ለማስፈጸም ሃላፊነትና ሹመት ለደሃው የገበሬው ልጅ ሳይሆን ለመሳይ እንዲሰጠው አበክሬ አጠይቃለሁ።

**ሐ/ መሳይ መኮነን የህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ሃይሎችን እንደ ከፍተኛ ስጋትና ጣረ ሞት ይመለከታቸዋል።** ፌደራል ሃይሎች የብሄርና ብሄረ ሰቦችን ማንነት ይቀበላሉ። ህገ መንግስቱንና በህገ መንግስቱ የጸደቀውን ባንዴራን ያከብራሉ። የሃይማኖት እኩልነትን ይቀበላሉ። ይህ አመለካከት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ይቀበሉታል። ለእነ መሳይ የሞት ሞት ነው። እንዳይፈጸምና ወሬው እንዳይሰማ ለማዳፈንና ሌላ ቀለም ለመቀባት እየተራወጡ ነው። እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንክሮ መከታተልና የልሙጥ ባንዲራ አምላኪዎችንና በዓላማ ከነዚህ የማይለየውን ብልጽግና ፓርቲን በካርዳችሁ ለመቅጣት መዘጋጀት ያስፈልገዋል።

**መ/ የመሳይ ፍላጎት፣ ህልምና ስጋቱ ምንድን ነው ?**

መሳይ ወደ ቀና መንገድ ተመለሱ ግዜው አልረፈደም በሚል ማማለያ ሃሳቡን አጠቃሏል። እሱ ቀና መንገድ የሚለው ደግሞ የብልጽግና መንገድ ነው። ኤዜማን ለምን እንደማያነሳው እንኳን ብዙ ሰው ገርሞታል። ደሮ ብታልም ጥሬዋን አሉ ! የተለያዩ ዓላማ፣ ታክቲክና ስትራቴጂ የሚከተሉ ለስልጣን የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ግዜው አላለፈም አንድ ላይ ሁኑ ለዛውም ሮድ ማጥ ከሌለው ከብልጽግና ጋር ብሎ ልመና ምን ይባላል ? እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሆነው ለህዝብ ፍርድ ቢቀርቡ ችግሩ ምንድን ነው ? ይህ ጥያቄስ ለምንድን ነው ለሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሳይቀርብ ለህወሃት ብቻ የሚቀርበው ? ፓርቲዎች የተለያዩ አቋም መያዛቸው ጠላቶች ሆኗል ማለት አይደለም። ተፎካካሪዎች ናቸው። በለስ ከቀናቸው ደግሞ የመረጡትን ዓላማ ይዘው የመንግስትን ስልጣን ለመቆጣጠር ይታገላሉ። አሁን ጎራው ተለይቷል። የጠራውን ጎራ አትደበላልቅብን። ትላንትና አብራችሁ ስለነበራችሁ ከሚል ገራገርነት የሚነሳ ከሆነ ግን መሳይ ስለፓለቲካ ትንሽ ትምህርት ብትወስድ እመክራለሁ።

ፌደራሊስቶች ወደ ኋላ በማይመለሱበት መድረክ ላይ ደርሷል። ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊስቶች በተጠናከሩ ቁጥር ጣረ ሞቱ በልሙጥ ባንዴራ ጎታቸው አናት ላይ በከፍተኛ ፍጥነት ያንጎሩብና የነሱን አመለካከት ጠራርጎ ወደ እማይመለስበት መቃብር ይሸኘዋል። እኛ ደግሞ በሙዚቃ ንግስቷ በሰላማዊት የሃንስ የተዘፈነውን **“እምበር ተጋዳላይ”** በሚለው የጀግኖች የዘመናት ዘፈን እንሸኛቸዋለን። አንባቢያን ይህን ዘፈን አብራችሁ እየዘፈናችሁ የእነዚህ አመክላዎ አመለካከትን እንድትሸኙልኝ የዘፈኑን ሊንክ ከስር አስቀምጫለችሁ አለሁ።

**[ለእነሱ እንኳን መሻ ነው]**

<https://youtu.be/4EMBCiEnfYE>

**ቸር ይግጠመን**  
**ገረመው በየነ**